

የግንቦት 7 መሪዎች እነማን ናቸው?

1. ሊቀመንበር:- ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ (ጉራጌ)፣
2. ምክትል ሊቀመንበር:- እቶ እበበ ቦጋለ (አሮሞ)፣
3. ፀሐፊ:- እቶ እንዳርጋቸው ጽጌ (አሮሞ) (በወያኔ እሥር ላይ ነው)፣
4. የሕዝብ ግንኙነት ጋላፊ:- እቶ ኤፍሬም ማደቦ (ከምባታ)፣
5. የጥናትና ምርምር ጋላፊ:- ዶክተር ታደሰ ብሩ (ጉራጌ)፣
6. እቶ ቸኮል ጌታቸው (ጉራጌ)፣
7. እቶ እንደነት ጋይሉ (ጉራጌ)፣
8. እቶ እበራ አዳሙ (ጉራጌ)፣
9. እቶ ሙሉነህ እዮኤል (ከምባታ)፣
10. እቶ ነፃምን ዘለቀ (አሮሞ እና ኤርትራ)

ዐማራ በመሆናቸው ከግንቦት 7 አመራርነት እና አባልነት የተባረሩ:-

1. እቶ ጋሻው ካሄ (የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማኅበር ሊቀመንበር የነበረ)፣
2. እቶ እንተነህ ሙሉጌታ (የቅንጅት አመራር አባል እና በ1997 ዓም ምርጫ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ፀሐፊ ሆኖ የተመረጠ)፣
3. እቶ መሰፍን አማን (ከቅንጅት አመራር አንዱ)፣
4. እቶ እገኘሁ መኮንን (የኢትዮጵያ ድንበር ኮሚቴ አባል)

"ሄኖክ ከግንቦት7 ጋር እንዴት እና ለምን እንደተለያየ በሚያስረዳው ጽሁፉ :-~

"አንድ ወዳጄ « ለምንድን ነው ከአማራ ንቅናቄ ጋር ያልተዋሃዳችሁት ? » በማለት ኤፍሬም አዴቦን (የግ7 አመራር) ይጠይቃል ። ኤፍሬምም ለዚህ መልስ ሲመልስ « እነሱ ደምሂት ጋር አይጥና ድመት ናቸው ፣ ደምሂት / ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃሴ ህዝቢ ትግራይ/ ደም ከፍተኛ የሆነ ጦር አለው ፣ እኛ ለነሱ ብለን ለምን ከደምሂት ጋር እንጣላለን ?» በማለት ይመልሳል ። በዚህን ጊዜ ይህ ልጅ ይናደድና « እንዴ እኔ እኮ አማራ ነኝ እንዴት እንዲህ ብለህ ትመልሳለህ ?? » በማለት ይቆጣል ። "

Henok Yeshitila "የግንቦት ሰባት አባል ነበርኩኝ ። በግምት ለአንድ አመት አብሬያቸው ተጉዣለሁ። በዚህ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ለብዙ ጊዜ ምን መስራት እንዳለብን አማክራያቸዋለሁ። የተለያዩ (የረቀቁ) የሚባሉ የግንኙነት መሳሪያዎችን አስተዋውቄያቸዋለሁ። በዳላስ ከሚገኘው የድርጅት አስኳል (ዶክተር አዚዝ) ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ተወያይተናል ።

ግንቦት ሰባት በውጭ ሃገር ከሚኖሩ አባላቱ ገንዘብ ከመሰብሰብ ውጪ ይህ ነው የሚባል መዋቅር (የስራ ስታራቴጂ ነድፎ) የሚሰራው ነገር ግን ያለ አይመስለኝም ።

አባላቱ ከተለያዩ የሙያ ዘርፍ እንደመምጣታቸው የግንዛቤ ጋፕ በደንብ ይታያል ። እታችኛው የእውቀት እርከን ላይ ያሉት አባላቶቹ ፣ የፖለቲካ ብቻ ሳይሆን የግብር ገብ ትምህርት እንደሚያስፈልጋቸው ባንድ ወቅት ለዶክተር አዚዝ ጠቁሜው ነበር ። ከማየው ይህንን እንኳ ተፈያሚ ያደረጉት አይመስለኝም ። በአባልነት የማውቃቸው እና አሁንም አባል የሆኑት ወዳጆቹ የሚነግሩኝ ይህንን ጉዳይ ነው ። በወቅቱ ብርሃኑ ነጋ ኤርትራ ጫካ ገባ ሲባል እኔም አብሬ ለመግባት እንደምፈልግ ተናግሬ ፣ መሰሪያ ቤትም ይህንን ነገር አሳውቁ ፣ ጉዳዩንም ከአበበ ገላው ጋር በቅርብ ተነጋግሬ ነበር ። በመቀጠልም ከ ዶ/ር አዚዝ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ አውርቼ ነበር ። የተሰጠኝ መልስ አንተ እዚያ መሄድ የለብህም ፣ አሁን ጊዜው አይደለም የሚል ነበር ።

የኋላ ኋላ እኔ በተደጋጋሚ « ትግሬ » እያልኩ የምፅፈው ነገር ብርሃኑ ነጋን እንዳልጣመው ተረዳሁ። እነድውም አንድ ቀን ስልክ ደውሎ « አሁን ፌስ ቡ ላይ የጣፍከውን እና ትግሬ ከሚከፋው ብለህ የጥፍከውን ፅሁፍ አንሳ » የሚል ምክር መሳይ ትዕዛዝ ተሰጠኝ ። ከዚያ ቀደም ብሎ የአርበኞች ግንቦት ሰባትን ውህደት ለማፅደቅ በሎስ አንጀለስ በተደረፈ የአባልት የፊርማ ማሰባሰብ ፕሮግራም ላይ ተገኝቼ ነበር ። በዚህ ቀን ኤፍሬም ማዴቦ ነበር ንግግር እንዲያደርግ የተጋበዘው ።

ኤፍሬም እንደሁልጊዜው በራስ መተማመን አይታይበትም ፣ ደጋግሞ በግንባሩ እያየኝ ያወራል ። ግግሩን እንደጨረሰ አንድ ወዳጄ « ለምንድን ነው ከአማራ ንቅናቄ ጋር ያልተዋሃዳችሁት ? » በማለት ኤፍሬምን ይጠይቃል ። ኤፍሬምም ለዚህ መልስ ሲመልስ « እነሱ ደምሂት ጋር አይጥና ድመት ናቸው ፣ ደምሂት ደሞ ከፍተኛ የሆነ ጦር አለው ፣ እኛ ለነሱ ብለን ለምን ከደምሂት ጋር እንጠላለን ? » በማለት ይመልሳል ። በዚህን ጊዜ ይህ ልጅ ይናደድና « እንዴ እኔ እኮ አማራ ነኝ እንዴት እንዲህ ብለህ ትመልሳለህ ?? » በማለት ይቆጣል ። ግንቦት ሰባትን ለምን ተፋታሁት

ግንቦት ሰባት አብዛኛውን ትግል የሚያደርገው ኢሳትን ተገን በማድረግ ነው ። ግንቦት ሰባትን ስትነቅፈው « በናትህ እኔን በቀጥታ አትንቀፈኝ ከቻልክ በኢሳት በኩል ንቀፈኝ » የሚል አዝማሚያ ታይበታለህ ። ይህም ኢሳት ለኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል ከሚሉ ብዙሃኖች ጋር እንድትላተም ቀዳዳ ይከፍታል በዚህ አንተ ተገፍተህ ትወጣለህ (ይህ የነሱ ስትራቴጂ ነው) ። መምታት የሚፈልጉትን በሙሉ ከኢሳት ጋር አላተሙ ነው የሚመቱት ። ባንድ ወቅት የዛሬ የኢሳት ማኔጄንግ ዳይሬክተር አበበ ገላው በጌሰ በኩል ስለ ግንቦት ሰባት ስንጨዋወት ግንቦት ሰባት ፋይዳ ቢስ እንደሆነና ተራ ፕሮፖጋንዳ እንደሚነዙ የተነጋግረነው ትዝ ይለኛል ። ዕርግጥ ትዝታነቱ ለሱ ነው ፣ ለኔ ግን ዛሬም የማምንበት ጉዳይ እንደሆነ ቀጥሏል ። ያም ሆኖ የአማራ ትግል እስኪነሳ ድረስ በግንቦት ሰባት ላይ ሙሉ ለሙሉ ተስፋ መቀረጥ አልፈልግም ነበር ። ብርሃኑ ነጋን አሞግሼ እና አጀግኜ የፃፍኩበትም ወቅት አለ ። ኤፍሬም ማዴቦ አስር ገፅ የሚያስለቅስ ደብዳቤ ፅፎ ኤርትራ በወረደ በሶስተና ወሩ ተመልሶ ሲመጣ « ምነው ለዚህ ነው እንዴ ያ ሁሉ የልጄን ነገር አደራ አይነት ፅሁፍ » ብዬ የወረፍኩበትም ፅሁፍ አለ ። ከቻላችሁ ሰውየውን ብቻ ሳይሆን እርሱንም ሽር አድርጉት !

የሆነው ሆኖ ፣ ለመሪያቸው ለብርሃኑ ነጋ በተፃፈ ደብዳቤ ግንቦት ሰባትን እንደለቀቅሁ ተናግሬ (ድርጅታቸውን እንደማልፈልገው ገልጬ) ለብርሃኑም መልካም እድል ተመኝቼ ነው የተለያየነው ። ኤርትራ በርሃ ገብቶ ፣ ተመልሶ ከመጣ በኋላም አውርተናል ። እንደሚታሰበው ለኔ እነሱን መቅረብ እና ማግኘት ፣ በነሱ መወደድ እና መከበር ከባድ ነገር አልነበረም ። እኔ ከብርሃኑ ነጋ የብርሃኑን ወዳጅነት ቢሆን የምፈልገው ያንን በቀላሉ ከሚያገኙት ሰዎች ውስጥ አንዱ እሆን ነበር ። እኔ ከብርሃኑ ነጋ የምፈልገው ፣ የገባውን ቃል ሲያከብር ማየት ነው ። አሁንም ቢሆን ፀቤ ቃሉን ካለማክበሩ ጋ ነው ! የሚሉት እና የሆነው እጅግ የተለያየ መሆኑን ከመረዳት የሚመጣ ፀብ ነው ። የአማራ ገበሬ እየሞተ እነሱ ለተራ የፖለቲካ ጥቅም የሚሰጡ ሰዎች ሆነው አገኝቻቸዋለሁ ብዬ ስለማምን ነው ። አይ ተሳስተሃል ካሉ በስራቸው ያሳምኑኝ ። ቸኩለሃል ካሉኝ ስንት አመት እንጠብቅ ? በመጨረሻም ይነግሩኝ እንደነበረው ለነፃነት የሚታገሉ ከሆነ ነፃ ሃሳብን ይቀበሉ ።

ግንቦት ሰባትን አልፈልግም ብዬ ነው የወጣሁት! ይህንን ለማሳወቅ የፃፍኩ የኢሜል ደብዳቤ አሁንም አለ ። ከፈለጋችሁት ሽር እንድታደርጉት ስክሪን ሾት አድርጌ እለጥፍላችኋለሁ ። ብቻ እናንተ አሳውቁኝ !

ኔናክ የሺጥላ